




www.oref.org.il

ገጽ 1



የህዝብ ደጅን



በሚሳይል ተኩስ ጊዜ
በተሰበ የሚያደርጋቸው
ዝግጅቶች



104

ሁሉንም
ኃላፊነት
አንወስዳለን

የሲቪል አስተዳደር

ውድ ኗሪዎች

በዚህ በራሪ ወረቀት ውስጥ ወደ መሸሸጊያ ክፍል የምትገቡበትን ሰዓት እንደዚህም ራሳችሁን ለመከላከል እንድትዘጋጁ የሚረዷቸውን የተወሰኑ ቀለል ያሉ መመሪያዎችንና እርምጃዎችን በዝርዝር እናቀርባለን። እነዚህም፦

- የመሸሸጊያ ክፍል አመራረጥ መመሪያዎች
- የማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ መደረግ ያለባቸው ነገሮች መመሪያ
- ቤተሰባዊ የአደጋ ጊዜ ዕቅድ
- የመከላከያ አካባቢዎች ካርታ በአዲሱ የመግቢያ ሰዓት መሠረት ከናንተ ጋር፣ የህዝብ ደጀን (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”)

የመሸሸጊያ ክፍል አመራረጥና አዘገጃጀት መመሪያዎች የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም የመሸሸጊያ ክፍሉን በሚከተለው ቅደም ተከተል መሠረት መምረጥ ያስፈልጋል።

የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ወይም የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ተመራጭነት አላቸው።

ሚቅለጥ፡

በጋራ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ ሚቅለጥ፡ ውስጣዊ ሚቅለጥ ሕንጻው ውስጥ የሚገኝ ከሆነና ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ ሳይወሰን ወደ ሚቅለጡ በውስጣዊ ደረጃዎች አማካይነት መድረስ የሚቻል ከሆነ

በጋራ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ ሚቅለጥ፡ ወደ ሚቅለጡ የማስጠንቀቂያ ደወል እንደተሰማ በተወሰነ ጊዜ መድረስ የሚቻል ከሆነ።

ባላችሁበት ቦታ የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ)፡ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ወይም ሚቅለጥ ከሌለ፣ በጣም ጥቂት ውጫዊ ግድግዳዎች፣ መስኮቶችና ክፍተቶች ያሉበትን ውስጣዊ የመሸሸጊያ ክፍል መምረጥ ያስፈልጋል።

የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ)፡ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ወይም ሚቅለጥ በሌለው ከ3 ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ ከቤታቸው በታች ሁለት ፎቆች ወደታች በመውረድ በፎቁ ደረጃዎች ላይ መቆየት አለባቸው።

የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ)፡ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ወይም ሚቅለጥ በሌለው አስከፊ 3 ፎቆች ባሉት ሕንጻ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ ከቤታቸው በታች እንደ ፎቅ ወደታች በመውረድ በፎቁ ደረጃዎች ላይ መቆየት አለባቸው።

የማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ የሚደረጉ መመሪያዎች የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ በተሰማ ጊዜ ወደ መሸሸጊያ ክፍል ባለን የጊዜ ገደብ ወስጥ ለመግባት የሚቀጥሉትን መመሪያዎች በመከተል ይሆናል፡

1. **በሕንጻ ውስጥ ያሉ፡** በፍጥነት ወደ ሕንጻው መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ግቡና - የብረቱን መስኮት ዝጉ። በሕንጻው ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ከሌለ በጣም ጥቂት ውጫዊ ግድግዳዎች፣ መስኮቶችና ክፍተቶች ወዳሉበት ክፍል መግባት ያስፈልጋል። የዚህ ዓይነት ክፍል ከሌለ ወደሕንጻው ደረጃዎች ወጥቶ መቀመጥ ያስፈልጋል። በሕንጻው መሸሸጊያ ክፍል (ፖፓ) ወለል ላይ ከመስኮቱ በታች ተቀመጡ። ከመስኮቱ ፊት ለፊት አትቀመጡ።
2. **ከሕንጻ ውጪ የምትገኙ ከሆነ፡** ወደሕንጻው ወይም ሌላ በአቅራቢያው ወደሚገኝ መሸሸጊያ ግቡ። ሜዳ ላይ ከሆናችሁ - መሬት ላይ ተጋደሙና ራሳችሁ እንዳይገደቡ/እንዳይመታ በእጃችሁ ሽፍናችሁ ያዙ።
3. **በተሸከርካሪ/በመኪና ለምትጓዙ፡** መንገድ ዳር ተሸከርካሪውን ካቆማችሁ በኋላ በአካባቢው ሕንጻ ወይም መሸሸጊያ ቦታ ካለ ወደዚያ ግቡ። ከመኪናው ውስጥ ባለን የጊዜ ገደብ ወስጥ በአካባቢው ሕንጻ ወይም መሸሸጊያ ቦታ መድረስ የሚቻል ከሆነ መኪናውን በመንገድ ዳር በማቆም መሬት ላይ ተጋደሙና ራሳችሁ እንዳይገደቡ/እንዳይመታ በእጃችሁ ሽፍናችሁ ያዙ።
4. **ከ10 ደቂቃዎች በኋላ፡** ተጨማሪ የማስጠንቀቂያ ድምጽ ወይም ሌላ መመሪያ እስካልተሰጠ ድረስ ከመሸሸጊያው ክፍል መውጣት ይቻላል።
5. **ከአጠራጣሪና ወድቀው ከሚገኙ ነገሮች እንደዚሁም ወድቆ ከሚገኙ ሮኬት ራቁ፡** የዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ተመልካችንን ከቦታው በማራቅ ለፖሊስ ማስታወቅ ያስፈልጋል።



ቤተሰባዊ የድንገተኛ ጊዜ ፕሮግራም ማዘጋጀት
ቤተሰብ ለወላጆች ሆነ ለልጆች ዋናው ድጋፍ ሰጪ አካል ነው። በመሆኑም ሁሉም የቤተሰቡ አባላት በዝግጅቱ ላይ ተሳታፊ መሆን አለባቸው። ይህም በተለያዩ ሁኔታዎች ችግሮችን በጥሩ ሁኔታ እንዲጋፈጡ ያስችላቸዋል።

1. **ሁሉም የቤተሰቡ አባላት፡** ልጆችን ጨምሮ፣ የማስጠንቀቂያ ደወል ጊዜ መመሪያዎችን እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ምን ማድረግ እንደሚገባቸውና በቤት ውስጥ በሌሎች ጊዜ ወይም ብቻቸውን ሲሆኑ ወዴት መግባት እንዳለባቸው እንዲያውቁ ይረዳቸዋል።
2. **በማስጠንቀቂያው ደወል ጊዜ የምትገቡበትን የመሸሸጊያ ክፍል** ከልጆችና ከቤተሰቡ አባላት ጋር በአንድነት በመሆን ምረጡ። ክፍሉ የተመረጠበትንም ምክንያት አስረዱ። (ማለትም ለምን ይህ በቤት ውስጥ ጥሩ መመሸጊያ ክፍል እንደሆነና ለምን በማስጠንቀቂያው ደወል ጊዜ ወደዚህ ክፍል መግባት አስፈላጊ እንደሆነ በደንብ አብራሩ)።
3. **በቤተሰቡ አባላት መካከል የሥራ ክፍሎችን አድርጉ።** በተጨማሪም በቤተሰባችሁ ልዩ ፍላጎት መሠረት ዝግጁነት አድርጉ።
4. **በችግር ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ለመጋፈጥ ሊረዷችሁ የሚችሉ ነገሮችን ያዙ።** ይህም ጥቂት ውሃና ምግብ፣ የድንገተኛ ሁኔታ ጊዜ መብራት፣ ራዲዮ ከባትሪ ድንጋይ ጋር እና የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ መሣሪያዎች።
5. **ልጆቻህ ሆነ ሌሎች የቤተሰብ አባላት በተለያዩ ሁኔታዎች ጊዜ ለማን መደወል እንደሚገባቸው ሊያግዙ የሚችሉ የሰልክ ቁጥር ዝርዝሮችን አዘጋጁ።** በዚህም መሠረት የአስራአል ፖሊስ፣ የማገን ዳኪድ አደም፣ የአሳት መከላከያና ማጥፊያ፣ የሲቪል አስተዳደር፣ የሥራ ቦታችሁን ስልክ ቁጥሮችና የእጅ ስልክ ቁጥሮችን መዝግቡ።
6. **ሚሳይል ወይም ሮኬቶች ቤተኩሉ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከቤተሰቦቻችሁ አባላት ጋር ተነጋገሩ።** ወይም ወላጅ እየመራ ልጆች ደግሞ በውይይቱ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያስፈልጋል። ከሁኔታው የተነሣ አንዱ ወላጅ ቁንቀት ቢሰማው ወይም ወደሚሞሩበት ት/ቤት በማመልከት ወይም እንዴት መምራት እንዳለበት መመሪያዎችን መቀበል አለበት። ከውይይቱ በፊት ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

- የውይይቱ ርእሶች ምን መሆን እንዳለባቸው አስቡ
- ወይም ትንሹ ለማድረግ ጊዜ መድቡ እንደዚሁም ለሁላችሁም ተስማሚ የሆነ ቦታ ወሰኑ
- በ2ኛው የሊባኖስ ጦርነት ጊዜና በተለያዩ ፍልሚያዎች ጊዜ በጋዛ ዙሪያ የሚገኙ መንደር ኗሪዎች ሕይወት የዳኑ ለመመሪያዎቹ በመታዘዛቸው መሆኑን ለልጆቻችሁ አስረዱ። ልጆቻችሁም ስለተሰማቸው ነገር እንዲናገሩ ዕድል ሰጧቸው።

ከጉረቤቶቻችሁ ጋር መተባበርና እርስ በርስ መረዳዳት ታላቅ ጠቃሚነት አለው። ስለዚህ ከጉረቤቶቻችሁ ጋር ስለአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች ተወያዩ፣ እንደዚሁም ማድረግ ስለሚገባችሁ ነገር ወስኑ።



የህዝብ ደጀን

የማስጠንቀቂያ ሥርዓት እንዲሻሻል ይሠራል። እንደዚሁም በአስቸኳይ ሁኔታዎች ጊዜ በክልላዊ ራዲዮ ጣቢያዎች አማካይነት የማስጠንቀቂያ ደወሉን እንድትሰሙ ያስችላችኋል። የፌዴራል ሞገዶች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይገለጻል።

ተጨማሪ መረጃ የሲቪል አስተዳደር (“ፒኩድ ሀዖሬፍ”) ድረ - ገጽ ከሆነው

www.oref.org.il

ወይም በ ወይም ከመረጃ ማዕከሉ በስልክ

ቁጥር **104** መቀበል ይቻላል።